

የአማራ ልዩ ኃይል ከራያ እንዲወጣ ተደረገ!!! ለምን???

ሰሞኑን አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዝ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች ራያ በወረራ የሰፈሩ ትግሮችን "የአማራ ልዩ ኃይልን ከራያ ለማስወጣት ተነሥ!" እያሉ ሲቀሰቅሱ መሰንበታቸውን ተከትሎ ብአዴን የአማራ ልዩ ኃይልን ዛሬ ከራያ ተጠራርጎ እንዲወጣ አድርጓል!!!

ወገን ሆይ የሚሠራብህን አሻጥር ልብ በል!!! ቀጥሎ ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ አሥተዳደር ተብየው መግባቱን ትሰማለህ!!!

አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዝ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች የራያ ሕዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄን አንሥቶ ሲታገል ተቆርቋሪ መስለው ሰርገው የገቡ የወያኔ ቅጥረኞች ናቸው። ትግሉንም "እንመራለን!" ብለው የመሪነትን ቦታ ይዘው ለአማራ ማንነታቸው በእልህና በቁርጠኝነት ሲንቀሳቀሱ ሲታገሉ የነበሩ የራያን ወጣቶችንና ነዋሪውን ሁሉ እየለዩ ለወያኔ በመጠቀም ሲያስመቱ ሲያስበሉ የቆዩ መሰሪ ቅጥረኞች ናቸው!!!

ቀደም ሲል እንደምታውቁት አቶ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዝ ሀደሮ) እና ደጀኔ አሰፋ የተባሉ ቅጥረኞች የሚታገሉት ለራያ የአማራ ማንነት መሆኑን በሚዲያዎች ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል። ይህንን ያደርጉ የነበሩት ግን በራያ ሕዝብ ተአማኒነት ለማግኘት እንጅ ተልእኳቸው ከላይ እንደገለጹት እየሰለሉ ጠንካራ ጠንካሮችን ማስበላት ነበር። እንዲህ እያደረጉ ስንቱን ጀግና ሲያስፈጁ ከቆዩ በኋላ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ራዴፓ የሚባል ፓርቲ በመመሥረት የራያን የአማራ ማንነት ጥያቄ ጥለው ከወያኔ የተሰጣቸውን ራያ ወደ አማራ ሳይመለስ እራሱን የቻለ ዞን እንዲሆን የወያኔን plan b አጀንዳ እያራገቡ ይገኛሉ!!!

ይህንን ለማስፈጸምም የራያ ሕዝብ ወደ አማራ ወይም ቤተ አማራ (ወሎ) ሳይመለስ በሕዝብ ውሳኔ ስም በፀፂ ዮሐንስ 4ኛ እና በወያኔ መጥቶ በወረራ በሰፈረ ሰፋሪ ትግሬ የራያ ሕዝብና መሬት ዕጣ ፋንታና ማንነት እንዲወሰን እራሱን የቻለ ሆኖ እንዲመሠረት እየታገሉ ይገኛሉ። ትግሬም ሆነ ኦሮሞ ለራያ መሬት በወረራ የሰፈረ ወራሪ ነው። በታሪክም እንየው በነባራዊ ምኅዳሩ ወይም ዲሞክራራው ራያ መቸም ዘመን ቢሆን የትግሬ ወይም የኦሮሞ ሆኖ አያውቅም!!!

የ1976ዓ.ም. የሕዝብና ቤት ቆጠራ ያየን እንደሆነ 66% የራያ ሕዝብ "አማራ ነኝ!" ያለ ሲሆን 25% "ትግሬ ነኝ!" 9% ደግሞ "ኦሮሞ ነኝ!" ማለቱን የወቅቱ የቆጠራ ሰነድ ያሳያል!!!

ወያኔ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ግን እንደ ወልቃይት ጠገዴ ሁሉ ይህንን የራያን ዲሞክራራ ወይም ነባራዊ ምኅዳርም ለመቀየር በርቶቶ የሠራ ሲሆን በከፍተኛ ደረጃም ዲሞክራራው እንዲቀየር አድርጎታል!!!

እንግዲህ ልብ በሉ ከዚህ ሁሉ ሸፍጥና ሴራ በኋላ ነው ቅጥረኞቹ እነ አገዘው ሕዳሩ (ሐገዝ ሀደሮ) "ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል!" እንዲሉ በታሪክ የአማራ መሆኑ በማያጠራጥር መልኩ የሚታወቀውን የራያን መሬት ዕጣ ፋንታ በወራሪዎቹ እንዲወሰን እየለፉ የሚገኙት። የራያ ሕዝብ ማለትም የራያ ባለ ርስት አማራ እነዚህን ተቆርቋሪ መስለው ሰርገው ገብተው ትግሉን እየመሩ ንቁ ንቁ ተቆርቋሪ ወገኖቻችንን ለወያኔ እየጠቆሙ ሲያስበሉብን የቆዩትን ባንዶች ይህንን ግፍ ሲፈጽሙብን መቆየታቸው ሳያንሳቸው አሁን ደግሞ

ይህንን ውንብድና እንዲፈጽሙብን ፈጽሞ ሊፈቅድላቸው ወይም በዝምታ ሊመለከታቸው ፈጽሞ አይገባም!!!

ራያ ውስጥ ያለ ትግሬም ሆነ አሮሞ በየትኛውም የአማራ መሬት መብታቸው ተጠብቆላቸው እንደሚኖሩት ትግሮችና አሮሞዎች በራያም ውስጥ መኖር ይችላሉ። ከዚህ አልፎ ግን እዚያ መሬት ላይ በወረራ መጥተው የሰፈሩ መሆናቸውን ጠንቅቀው እያወቁ የአማራ ለመሆኑ በሚገባ የሚታወቀውን የራያን መሬት ከየዋሁ የአማራ ሕዝብ እጅ ለመንጠቅ "የራያን ዕጣ ፋንታ ወስነን ከአማራ ቀምተን እንወስዳለን!" የሚሉ ከሆነ ግን አማራን ወደመጡበት እንዲሸኛቸው እያስገደዱት መሆኑን ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው